

አግገ የአማራ መካሄዳት እንዲመታ ይፈልጋል ማለት ነው ወይ? – ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

November 21, 2016



ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

ይህንን ለማለት ያስገደደኝ አግገ በኢሳትና በማኅበራዊ የብዙኃን መገናኛዎች ባሰራጨው ዜና ወይም መረጃ መሠረት ሰሞኑን ጎንደር በተለያዩ ቦታዎች የወያኔ ግፍ አንገሽግሿቸው “ከፋኝ!” እያሉ እራሳቸውን አደራጅተው በጎበዝ አለቃ እየተመሩ በቆራጥነትና ድፍረት በተሞላበት ጀግንነት ግፈኛና አንባገነን አገዛዙን ለመደምሰስ ወያኔን እየተፋለሙ ካሉት የገበሬ ታጣቂዎች ጀርባ እንዳለና ያደራጃቸውም እሱ እንደሆነ በይፋ መግለጹ ነው።

በመሆኑም ሁለት ነገሮችን ለማሰብ እንገደዳለን። አንደኛው ይህንን ዜና የለቀቁ የአግገ ኃላፊዎች ፖለቲካን (እምነተ አሥተዳደርን) ካለማወቃቸው የተነሣ እንዲህ ብለው ማወጃቸው ወያኔን አስደንግጦ በእነዚህ አስፈላጊው የሰንቅና ትጥቅ (የሎጅስቲክስ) አቅርቦት በበቂ ደረጃ በሌላቸው ይህች ሀገርና ሕዝባቸው ከቆሻሻው አንባገነን አገዛዝ ነጻ የማድረግ እልህና የጋለ ፍላጎት ብቻ የግድ ገፋፍቷቸውና ወያኔም አላስኖር ስላላቸው አሻፈረኝ እንዲሉ ተገደው የወጡ የገበሬ ታጣቂዎችን ወይም ተዋጊዎችን በአሸባሪነት በፈረጀው ግንቦት 7 ስም ፈርጂቸው ያለ የሌለ ኃይሉን በእነሱ ላይ በማፍሰስ እንዲያጠፋቸው መጋበዛቸው እንደሆነ ሳይረዱ ሳይገነዘቡ ወይም እወጃቸው የሚያስከትለውን አደጋና ጉዳት ሳያስተውሉ ለሕዝብ ግንኙነት ፍጆታ ሲሉ ብቻ ይህንን ዜና ለቀዋል የሚለው ሲሆን።

ሌላው ደግሞ አግገ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ከአማራ የፖለቲካ (የእምነተ አሥተዳደር) ማኅበራትና እኔን ከመሰሉ የአማራ አክቲቪስቶች (ስሉጣን) ጋራ በገባው ቅራኔ ምክንያት የአማራን መካሄዳት እንደ ሥጋት ቆጥሮ ይህንን መካሄዳት በወያኔ አስጠቁሮ ለማስመታት ሲል ሆነ ብሎ ይህንን ዜና ለቋል የሚለው ነው።

አግገ ይህንን ስሕተት ሲሠራ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በባለፈው ሕዝባዊ የተቃውሞ፣ የእንቢተኝነት ወይም የዐመፅ እንቅስቃሴ ይደረግ በነበረበት ወቅትም ሕዝቡን ያነሣ የቀሰቀሰ እሱ እንደሆነ ተናግሮ ነበር ። አሁንም ያንኑ ስሕተት መልሶ ደገመው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ከተጠቀሱት ሁለት ምክንያቶች እውነቱ የትኛው እንደሆነ መለየት የምንችል አይመስለኝም። አንድ ነገር ግን ማለት የምንችል ይመስለኛል አግገ እንኳን ታጣቂዎቹ “ከፋኝ!” ብለው ለራሳቸው ስም በማውጣት በራሳቸው ተነሣሥተው እያደረጉት ያለውን ትግል እያደረጉ እንደሆነ እየገለጹ ቀርቶ አግገ እንዳለው

ያደራጃቸው እሱ ራሱ ቢሆንም እንኳ የታጣቂዎችንና የሕዝቡን ደኅንነት አደጋ ላይ ላለመጣልና ለዘለቄታዊ ጥቅም ሲባል በፍጹም በፍጹም እንዲህ ብሎ ማወጅ አይገባውም ነበር። እናም እባካቸው የአገገ ኃላፊዎች ሆይ! አስተውሉ! ብልህ ሁኑ! ከፍተኛ ጥንቃቄም አይለያቸው! ኢሳትም እንደዛው!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

amsalugkidan@gmail.com